



ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን)

የካቲት 12፣ 2004 ዓ.ም

ቀደም ሲል ሽፍታ የነበሩት የጋምቤላ የልዩ ኃይል አዛዥ ተገደሉ

የሳውዲ ስታር የፋይናንስ ኃላፊም ቆስለዋል፤

የጋምቤላ ልዩ ኃይል አመራር መኮንንና አንድ የፖሊስ አባል መገደል እንዲሁም ንብረትነቱ የሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ የሆነው ሳውዲ ስታር እርሻ ልማት ኩባንያ የፋይናንስ ኃላፊና ሾፊራቸው መቁሰላቸውን ተከትሎ በጋምቤላ ጥበቃና ቁጥጥር መጠናከሩ ተሰማ።

የአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) ምንጮች ከስፍራው በላኩት መረጃ እንዳስታወቁት ግድያውን ያከናወኑት የዛሬ ስምንት ዓመት ገደማ በአኙዋክ ንጹሃን ላይ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት አስቆጥቷቸው የሸፈቱ አማጺያን እንደሆኑ ተገምቷል። የተገደሉት የልዩ ኃይል አዛዥ አባንግ አማው ኡቼዶ ቀደም ሲል ከነዚህ አማጺያን ጋር ሸፍተው የነበሩና በኋላ ግን እጃቸውን በመስጠት የህወሃት/ኢህአዴግን አገዛዝ የተቀላቀሉ የአኙዋክ ብሔረሰብ አባል ናቸው።

ባለሰብት ኮከብ ማዕረግ ያላቸው አባንግ አማው፣ አብረዋቸው አምጸው የነበሩትን ኃይቻቸውን በመክዳት በ1997 ዓም እጃቸውን ሰጥተው ሲገቡ ወዲያውኑ በህወሃት/ኢህአዴግ አማጺያኑን የማጥፋት ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ነበር። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው እንደተናገሩት፣ በ2001ዓም አካባቢ ከጋምቤላ ከተማ ብዙም ርቀት በሌላት ቦታ ላይ ከአማጺያኑ ጋር አንድ ቀን የፈጀ የተኩስ ልውውጥ ሲካሄድ ኦፕሬሽንን የመሩት አባንግ አማው ነበሩ።

በወቅቱ በተካሄደው የተኩስ ልውውጥ ከአማጺኑ ወገን የተሰለፉት ሰባት ተፋላሚዎች ሲሆኑ፣ አባንግ አማው የመሩት ጦር በርካታ ኃይል ያሰለፈና በከፍተኛ መሳሪያ እንዲሁም በፌዴራል ኃይል የሚደገፍ ነበር። በወቅቱ የነበሩ የዓይን ምስክሮች እንደተናገሩት በዕለቱ ሻምበል አቻን ዌሎ በመባል የሚታወቁት የአማጺያኑ መሪ ከቆሰሉ በኋላ የገደሉባቸው አባንግ አማው ነበሩ። ሻምበል ከሞቱ በኋላ በምትካቸው የአማጺያኑን እንቅስቃሴ ይመሩ የነበሩትን ግርማ ኡጁሉ አቻንግ በመባል የሚታወቁትን በሌላ ኦፕሬሽን የገደሉት እኚሁ አባንግ አማው ነበሩ። በዚህ ምክንያት አማጺያኑና በከተማ የሚኖሩ የአማጺያኑ ደጋፊዎች በቀድሞው ሽፍታና በአሁኑ የልዩ ኃይል መሪ ላይ ቂም ይዘው ቆይተዋል።

አባንግ አማው ህወሃት/ኢህአዴግን ሲቀላቀሉ ከተሰጣቸው ጥቅም ጥቅም በተጨማሪ የአጭር ጊዜ ወታደራዊ ስልጠና እንዲወሰዱ ተደርጎ የሶስት ኮከብ ማዕረግ አግኝተዋል። በዚህ የመኮንንነት ሥልጣናቸው የጋምቤላ ልዩ ኃይል አዛዥ በመሆን የአማጺያኑን ምንጭ ለማድረቅ እየሰሩ ሳለ፣ ባለፈው ሐሙስ የካቲት 8፣ 2004 ዓም ከቀኑ 9:00 ሰዓት አካባቢ ክልሉ የሰጣቸውን ተሽከርካሪ በመያዝ ወደ አቦድ ኬላ ያመራሉ።

ለቀረጥ መሰብሰቢያ አዲስ ተከፈተ የተባለው ኬላ እንደደረሱ በስፍራው ከነበረው የኬላው ጠባቂ ፖሊስ ኦፊሰር ጎራ ጋር ይገናኛሉ። የዚህን ጊዜ በድንገት የታጠቁ አማጺያን ከጫካ በመውጣት አባንግና ኦፊሰሩን መሳሪያቸውን እንዲጥሉ ያዟቸዋል። ምንጮቻችን እንዳስረዱት መሳሪያቸውን እንዲጥሉ የታዘዙት አባንግ አማውና ባልደረባቸው ለመተኮስ ሙከራ ሲያደርጉ ሽፍቶቹ ቀደሟቸውና ተገደሉ።

“አስከፊናቸውን ከመንገድ በማንሳትና የፍተሻ ጣቢያውን በመቆጣጠር አማጺያኑ ወዲያውኑ ኬላ የማስተናበር ሥራ መስራት ጀመሩ” የሚሉት ምስክሮች በወቅቱ አማጺያኑ የአገዛዙን የመከላከያ ዩኒፎርም/መለያ ልብስ/ ለብሰው እንደነበር ይናገራሉ። በዚህ መሃልም ነበር የሳውዲ ስታር ንብረት የሆነች ተሽከርካሪ ብቅ ያለችው። ኬላውን እየጠበቁ ያሉት

አማጺያን ገመድ በመወጠር ተሽከርካሪዎን ለማስቆም ምልክት ይሰጣሉ። ተሽከርካሪዎ ፍጥነት በመቀነስ ለመቆም ስትሞክር አሽከርካሪው ደም ይመለከታል። ወዲያው ፍጥነት በመጨመር ኬላውን ጥሰው ያፈተልካሉ። አማጺያኑ አከታተለው በመተኮስ ሹፌሩንና አጠገባቸው የነበሩትን ሲያቆስሏቸው ተሽከርካሪዎ ትቆማለች።

ሰፊ የጋምቤላ ምድር ይዞ እያረሰ ያለው ሳዑዲ ስታር ከኬላው 12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ በወቅቱ ተሽከርካሪዎ ውስጥ የነበሩት የሳዑዲ ስታር የፋይናንስ ኃላፊ ከባንክ ገንዘብ አውጥተው እንደነበር አማጺያኑ መረጃ ሳይኖራቸው እንደማይቀር ምንጮቻችን አስተያየታቸውን ሰጠተዋል። የተባለውን ገንዘብ ይዘረፉ አይዘረፉ ባይታወቅም አማጺያኑ ተሽከርካሪዎን ፈትሸው የቆሰሉትን የፋይናንስ ኃላፊና አሽከርካሪ ርዳታ ማግኘት እንዲችሉ መንገድ ዳር ለእይታ በሚያመች መልኩ እንዳስቀመጧቸው ከምንጮቻችን ገለፃ ለመረዳት ተችሏል። በወቅቱ አማጺያኑ “እኛ እናንተን አንፈልግም። ጉዳያችን መሬታችንን ከሚነጥቁና ህዝባችንን እየረገጡ ከሚያሰቃዩት ኃይሎች ጋር ብቻ ነው” በማለት መናገራቸውንም ጠቁመዋል።

“በመጨረሻም” አሉ የዜናው ባለቤቶች፣ “በመጨረሻም ኬላው ውስጥ የነበረውን መሳሪያና ጥይት፣ የተገደሉትን ግለሰቦች መሳሪያ ጨምረው በመሰብሰብ አማጺያኑ ተሰወሩ”። የቆሰሉት የሳዑዲ ስታር የፋይናንስ ኃላፊና አሽከርካሪዎቻቸው ለህክምና ወደ ጋምቤላ ቢወሰዱም የፋይናንስ ኃላፊው በከፍተኛ ደረጃ ስለተጎዱ በነጋታው በአውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ እንደተላኩ ለማወቅ ተችሏል።

በድንገት የተፈጸመው ግድያ ከፍተኛ ድንጋጤ የፈጠረባቸው የሳዑዲ ስታር የማይጅመንት አካላት ተጨማሪ የመከላከያ ኃይል እንዲላክላቸው መጠየቃቸው ተሰምቷል። በሌላ በኩል በክልሉ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የታየው እንቅስቃሴ አስጨናቂ ሁኔታ ፈጥሯል። የህወሃት/ኢህአዴግን መሬት የመሸንሸን ፖሊሲን በመከተል ሳዑዲ ስታር በጋምቤላ ክልል የአልዌሮን ወንዝ ተከትሎ ከ10ሺህ ሔክታር በላይ ለም መሬት መውሰዱ ይታወሳል።

ባለፉት ጥቂት ወራት ብቻ በዚህ የጋምቤላ ክልል ጆር ወረዳ ሸንቶዋ ከተማ የመሳሪያ ግምጃ ቤት ተዘርፏል፤ ጎክ ወረዳ ፍኒዶ ከተማ የመከላከያ ማዘዣ ውስጥ ጸጉረ ልውጦች መታየታቸውን ተከትሎ ከመከላከያ ኃይል በተከፈተ የተኩስ እሩምታ በመኝታ ላይ የነበሩ ንጹሃን ተገድለዋል። በቅርቡ የምስጢር ደገንነት ሹም ከፕሬዚዳንቱ ቤት ስብሰባ ጨርሰው መኖሪያ ቤታቸው ሲገቡ ተገድለዋል። አሁን ደግሞ አቦቦ ወረዳ አቦድ ኬላ ላይ የጋምቤላ ልዩ ኃይል አሳዥ መኮንንና አንድ የፖሊስ አባል ሲሞቱ በሳዑዲ ስታር ሠራተኞች ላይ አደጋ መድረሱ ያሳሰባቸው ሹመኞች ነጻ ሆነው መንቀሳቀስ ተስፏቸዋል።

የጋራ ንቅናቄያችንና የመረጃ ምንጮች እንዳሉት ከሆነ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጋምቤላ ፕሬዚዳንት አቶ አሞት መኖሪያ ቤታቸው ማደር አቁመዋል፤ ባለሥልጣናትም መታጀብ ጀምረዋል። በክልሉ ውጥረት ከወረዳ ወደ ወረዳ እየተስፋፋ ነው። የጋምቤላ ክልል ባለሥልጣናትን፣ ኢንቨስተሮችንና የህወሃት/ኢህአዴግን አገዛዝ ስላስጨነቀው ተደጋጋሚ ጥቃት እስካሁን በግልጽ ኃላፊነቱን የወሰደ አካል አልተገኘም። አገዛዙም ሆነ የክልሉ አመራሮች እስካሁን ለተካሄዱት ጥቃቶች ምንም ዓይነት ማስተባበያ አልሰጡም።

በጋምቤላ ሕዝባቸውን በመርገጥ አገዛዙን እያገለገሉ የሚገኙ “ሆዳም” በሚል ስያሜ ስለሚጠሩ የአባንግ አማው መገደል እንደተሰማ “አንድ ሆዳም ሞተ” በሚል ነዋሪዎች ስሜታቸውን ሲገልጹ እንደነበር ምንጮቻችን የሰበሰቡትን አስተያየቶች ጠቅሰው ተናግረዋል።

ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን)

ለዚህ ደብዳቤ ምላሽም ሆነ ለተጨማሪ መረጃ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) የሚዲያና ሕዝብ ግንኙነትን (media@solidaritymovement.org) በመጻፍ ወይም ድረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ለመረዳት ይችላሉ።

